

ይህ የእንግዳራ ርግ በረዶ ጫፍ ይሆን? (Is this the tip of the the iceberg?)

በቅድሚያ ለዓይኑ ፎረም ያለኝ አድናቆት መግለጽ እፈልጋለሁ። ሕዝብ እውነቱን ማወቅ አለበት በሚል አላማ ትክክለኛ መረጃ ለማስተላለፍ የሚያደርገው ጥረት የብዙዎቻችን ትኩረት ከመሳቡም በላይ እንደ ዋነኛው የዜና ምንጫችን አድረገንዋል። ለዚህም ነው ይህንን ፅሁፍንና ለሚመለከትው ያለኝ ጠቃሚ የሆነ መረጃ በዓይኑ ፎረም እንዲተላለፍልኝ የመረጥኩት።

ሁሉም እንደሚያውቀው ላንድ አገር ሕዝብ ከሚያምንበት ፈጣሪ በታች ያለው (አማኝ ለሆነው) ያገሩ መሪና አስፈጻሚዎቹ ናቸው። የአመራሩ ብቃት የሚፈተሽውም ባለው የማስፈጸም ችሎታው እንደሆነ ለማንም ግልጽ ይመስለኛል። በተገቢው ጊዜ ወሳኔ ማስተላለፍ ከብቃቶቹ አንዱ ሲሆን፣ ከዚህ በበለጠ ደግሞ የተወሰነውን ወሳኔ ማስፈጸምና መፈጸሙን መከታተል ዋነኛው የብቃት ማሳያ ነው።

ጉዳዩ አገር አቀፍ ችግር የሆነው የአክሲዮን ሪፖርት ስቃይ ነው። ሪፖርት እስኪታይ የአፓርታይት መንገዶች ጥላን (off plan) በኒያል ሞተርስ አከባቢ መሸጥ የጀመረው ከ8 አመታት በፊት ነው። አከታተሎም በተመሳሳይ መንገድ በተለያዩ ቦታዎች ሺሊ ቤቶችና አፓርታይት መቸብቸብ ቀጠለ። ሪፖርት እስኪታይ ጥላኖቹን ሲሸጥ ቃል የገባው ከአንድ አመት ከስድስት ወር እስከ ሁለት አመት ባለው ጊዜ ውስጥ ሰርቶ ለማስረከብ ነበር። ታሪኩ ረጅም ነው ግን ለማሳጠር ያህል፣ ሪፖርት እስኪታይ እስካሁን ድረስ የሰራው ነገር ቢኖር በኒያል ሞተርስ በከፊል የተሰሩ ሕንፃዎችና ምናልባትም ባንዳንድ ቦታዎች መሰርት ካልሆነ በቀር እንሆ ከስምንት አመታት በኋላ አንድም ቤት ሳይሰረከብ የ2500 በላይ ቤት ገዢዎች የቤት ምኞት የውሃ ሽታ ሆኖ እንዲቀር አርድርጎታል።

ድርጅቱ እንዴት መንግስትና ሕግ ባለበት አገር እንዲህ ያለ መጠን ሰፊ የሆነ ጥፋት ወይም ወንጀል ሊሰራ ችለ የሚለውን ጥያቄ መተንተን የዚህ ፅሁፍ ዓላማ አይደለም። የዚህ ፅሁፍ ዋና አትክሮት ሪፖርት እስኪታይ ላይ ሳይሆን መንግስት በወሰነው ወሳኔና አፈፃፀሙ ላይ ነው።

ከብዙ የ5 ዓመታት ወጣውረዶች በኋላ በ2006 ዓ/ም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጣልቃ በመግባት በምስል 1 (image1) በሚታየው ደብዳቤ መሰረት ጉዳዩን የሚያጠና ኩባይ ኮሚቴ እንዲቋቋም አዘው ኮሚቴውም ተቋቋመ። ቀጥሎም ቴክኒክ ኮሚቴ ተቋቋመና ስራውም በሰፊው ጀመረ። ከሁለት ዓመት ረጅም የማጣራት ስራ በኋላ ቴክኒክ ኮሚቴው በምስል 2 (image2 a, b and C) በሚታየው ደብዳቤ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ሪፖርት አያይዞ ላከ። በሪፖርቱ (በከፊል) እንደሚታየው ኮሚቴው የመፍትሔ ሐሳቦች አመለካከት መንግስት ውሳኔ እንዲሰጥበት ጠየቀ። ከተጠቀሱት የመፍትሔ ሐሳቦች ዋነኛው፣ ቤት ገዢዎች በልዩ ሁኔታ እንዲደራጁና ሕጋዊ ማህበር እንዲኖራቸው ነው።

በመፍትሔ ሐሳቡ መሰረት የኢ.ፌ.ድ.ሪ የንግድ ሚኒስቴር ለአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር የከንቲባ ጽ/ቤት፣ የከንቲባው ጽ/ቤትም ወደ ንግድ ቢሮ ቤት ገዢዎች በልዩ ሁኔታ በማህበር እንዲደራጁ አምነውና ወሰነው የመሩበት ደብዳቤዎች በምስል 3 እና 4 (image3 እና image4) በግልፅ እንደሚታየው ነው። ይሁን እንጂ ቴክኒክ ኮሚቴው ሪፖርቱ ካቀረበ ከአንድ አመት በኋላ በተሰጠው የመፍትሔ ሐሳብ ሊፈጸም ስላልቻለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመፍትሔ ሐሳቡ መሰረት እንዲፈጸም ማሳሰቢያ ለአዲስ አበባ ከንቲባ ጽ/ቤት የላኩት ደብዳቤ በምስል 5 (image5) ይታያል። ውሳኔ እንዲሁም ትእዛዝ ማስተላለፍ አንድ ትልቅ አዎንታዊ እርምጃ ሆኖ ሳለ፣ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ማሳሰቢያ ደብዳቤ ከአንድ አመት አምስት ወር በላይ በኋላ እስካሁን ድረስ ፈፃሚው አካል ይህንን ትእዛዝ አክብሮ መፈፀም ባለመቻሉ ወይም ባለመፈለጉ ግን ችግሩ የእንግዳራ ርግ በረዶ ጫፍ ይሆን?

ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን ትእዛዝ የሰጡት ቴክኒክ ኮሚቴው ሁለት አመት ለፍቶ ያቀረበላቸው የመፍትሔ ሐሳብ መሰረት በማድረግ ነው። ታዲያ ይህ ውሳኔ ለምን ያለ ቢሮክራሲ ተፈፃሚነት አይኖረውም? ሌሎች የአገር ጉዳዮች ጠቅላይ ሚኒስትር በሚያክል ከፍተኛ የስልጣን እንደሆነ ውሳኔ ሲሰጣቸው የእንደዚህ አይነት ችግር ስለባ ይሆኑ? በዚህ ጊዜ በአንዳንድ የአገሪቱ ክፍሎች የምናያቸው አለመረጋጋት መንገዶቻቸው እንደዚህ አይነት የፍትህ ጥያቄዎች ሳይደመጡ ወይም ውሳኔዎቻቸው ምድር ላይ ሳይፈፀሙ በምቅረታቸው እንደሆነ ለመገንዘብ የሮኬት ሳይንቲስት መሆን አይቻልም።

መንግስትነቱን የያዘው የኢ.ሕ.አ.ዴ.ግ ፓርቲ ጥልቅ ተላድሶ ላይ እንደሆነ እየተገለፀ ነው። ታዲሻለሁ ብሎ ሲወጣ መታደሱን የሚያረጋግጥልን ግን በማስፈፀም ብቃቱ ነውና ለዚህ ከ2500 በላይ ቤት ገዢዎችንና በተሰባቸውን ያቀፈ የሕዝብ አካል

የተሰጠውን ውሳኔ ያለ ምንም ቢሮክራሲና ለገምተኝነት በማስፈጸም ሕዝባዊነቱን እንደገና ያንሰራፈዋል ብለን በእጅጉ እንጠብቃለን።

ከተጎዱት ቤት ገዢዎች አንዱ ነኝ

Attachments:

<http://aigaforum.com/documents/image1-a.jpg>

<http://aigaforum.com/documents/image1-b.jpg>

<http://aigaforum.com/documents/image2-a.jpg>

<http://aigaforum.com/documents/image2-b.jpg>

<http://aigaforum.com/documents/image2-c.jpg>

<http://aigaforum.com/documents/image3.jpg>

<http://aigaforum.com/documents/image4.jpg>

<http://aigaforum.com/documents/image5.jpg>